

'' '' '' ''

'3+' '' '' '2;/34/4235'32-28				
<	120	240		
	0	96		
	77	84		
	34	36		
	9	23		
	0	1		
'4+' '' '' '2;/34/4235'32-49				
<	131	240		
	21	96		
	75	84		
	32	36		
	3	23		
	0	1		
'5+' '' '' '2;/34/4235'32-53'' '' '' '' '' ''				
<	9	79	63	151
	1	6	32	39
	0	43	30	73
	0	30	1	31
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'6+' '' '' '2;/34/4235'32-54'' '' '' '' '' '' ''				
<	9	74	69	152
	0	6	32	38
	0	40	32	72
	0	28	5	33
	9	0	0	9
	0	0	0	0
'7+' '' '' '2;/34/4235'32-55'' '' '' '' '' '' ''				
<	10	62	73	145
	0	3	32	35
	2	33	37	72
	0	26	4	30
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'8+' '' '' '2;/34/4235'32-55'' '' '' '' '' '' ''				
<	104	4	38	146
	0	4	29	33

	72	0	0	72
	32	0	0	32
	0	0	9	9
	0	0	0	0
" '9+' " " '4236 0'" " '2;/34/4235'32-78" " " " " " " " " 0 " "				
<	52	54	41	147
	50	0	0	50
	1	44	22	67
	1	10	13	24
	0	0	6	6
	0	0	0	0
" '+ " " '4236 0'" " '2;/34/4235'32-7:" " " " " " " " 0 " "				
<	56	54	40	150
	53	1	0	54
	2	38	26	66
	1	15	8	24
	0	0	6	6
	0	0	0	0
" '+ " " '4236 0'" " '2;/34/4235'33-23" " " " " " " " 0 " "				
<	50	47	47	144
	47	0	0	47
	1	28	35	64
	1	19	7	27
	1	0	5	6
	0	0	0	0
" '32+' " " '4236 0'" " '2;/34/4235'33-27" " " " " " " " 0 " "				
<	44	63	33	140
	42	0	0	42
	1	46	18	65
	1	17	9	27
	0	0	6	6
	0	0	0	0
" '33+' " " '4236 0'" " '2;/34/4235'33-28" " " " " " " '86" " " ;				
<	93	30	14	137
	0	30	10	40
	64	0	0	64
	28	0	0	28
	1	0	4	5

	0	0	0	0
"34+"	"	"	" '2;/34/4235'33-34"	" " " "
" "	"	"	" '4236 0'"	" '7" '3;2'"
" 0	" 0	" 0	" 0	" 0
0				
<	38	64	22	124
	38	0	1	39
	0	43	14	57
	0	21	2	23
	0	0	5	5
	0	0	0	0
"35+"	"	"	" '2;/34/4235'33-35"	" " " "
" "	"	"	" '4236 0'"	" '7" '3;2'"
<	79	26	14	119
	0	26	8	34
	55	0	0	55
	24	0	0	24
	0	0	6	6
	0	0	0	0
"36+"	"	"	" '2;/34/4235'33-36"	" " " "
" "	"	"	" '4236 0'"	" '7" '3;3' '3;4'"
<	83	18	21	122
	1	18	17	36
	57	0	0	57
	24	0	0	24
	1	0	4	5
	0	0	0	0
"37+"	"	"	" '2;/34/4235'33-66"	" " " "
" "	"	"	" '4236 0'"	" '7" '3;5'"
<	88	7	10	105
	22	7	9	38
	48	0	0	48
	18	0	0	18
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"38+"	"	"	" '2;/34/4235'33-68"	" " " "
" "	"	"	" '4236 0'"	" '7" '3;6" '3;7'"
<	70	16	21	107
	1	16	21	38
	49	0	0	49
	20	0	0	20
	0	0	0	0
	0	0	0	0

"39+" " " "2;/34/4235"33-73" " " " " " " " " "4236 0'" " " "7'" "8"				
<	70	10	25	105
	0	10	23	33
	49	0	0	49
	21	0	0	21
	0	0	2	2
	0	0	0	0
"3:"+" " " " "2;/34/4235"33-75" " " " " " " " " "4236 0'" " " "7'" "				
<	74	1	24	99
	4	1	22	27
	49	0	0	49
	21	0	0	21
	0	0	2	2
	0	0	0	0
"3;+" " " " "2;/34/4235"33-76" " " " " " " " " "4236 0'" " " "7'" "3" "7" "				
<	27	71	3	101
	27	0	1	28
	0	48	0	48
	0	21	0	21
	0	2	2	4
	0	0	0	0
"42+" " " " "2;/34/4235"33-77" " " " " " " " " "4236 0'" " " "7'" "3" "6"				
<	71	9	22	102
	0	9	19	28
	49	0	0	49
	22	0	0	22
	0	0	3	3
	0	0	0	0
"43+" " " " "2;/34/4235"34-26" " " " " " " " " "4236 0'" " " "7'" "7"				
<	66	15	19	100
	0	14	17	31
	47	0	0	47
	18	1	0	19
	1	0	2	3
	0	0	0	0

"44+" " " "2;/34/4235"34-29" " " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " '8'" " "				
<	105	0	2	107
	30	0	1	31
	53	0	0	53
	20	0	0	20
	2	0	1	3
	0	0	0	0
"45+" " " " "2;/34/4235"34-2:" " " " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " '9'" " "				
<	90	4	14	108
	10	4	13	27
	55	0	0	55
	22	0	0	22
	3	0	1	4
	0	0	0	0
"46+" " " " "2;/34/4235"34-33" " " " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " '000'" " "				
<	8	41	61	110
	3	3	21	27
	2	19	37	58
	1	19	3	23
	2	0	0	2
	0	0	0	0
"47+" " " " "2;/34/4235"35-62" " " " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " ':" '7'" "				
" '047'" 0 " 0				
<	16	8	49	73
	16	0	0	16
	0	4	38	42
	0	4	10	14
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"48+" " " " "2;/34/4235"35-63" " " " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " ':" '7'" "				
" '047'" 0 " "				
<	68	2	2	72
	0	2	1	3
	52	0	0	52
	16	0	0	16
	0	0	1	1
	0	0	0	0

"49+" " " "2;/34/4235"35-64" " " " "				
" " " " '4236 0'" " '7'" " ':"				
<	72	7	2	81
	0	7	1	8
	53	0	0	53
	19	0	0	19
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"4;+" " " "2;/34/4235"35-65" " " '7" 0 " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	78	4	13	95
	2	4	13	19
	56	0	0	56
	19	0	0	19
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"4;+" " " "2;/34/4235"35-66" " " " " " " "				
" " " " " '4236 0'" " '7'" " ':" " ; " " " ; '32+				
<	79	11	14	104
	0	11	13	24
	59	0	0	59
	20	0	0	20
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"52+" " " "2;/34/4235"35-6:" " " " " " " "				
" " " " " '4236 0'" " '7'" " " 3" " 8." 06				
<	83	1	22	106
	3	1	20	24
	58	0	0	58
	21	0	0	21
	1	0	2	3
	0	0	0	0
"53+" " " "2;/34/4235"35-72" " " " " " "				
" " " " " '4236 0'" " '7'" " " 4				
<	81	9	21	111
	0	9	18	27
	58	0	0	58
	23	0	0	23
	0	0	3	3
	0	0	0	0

"54+" " " "2;/34/4235'35-74" " " " " " "				
" " " "4236 0'" " '7'" " " 5				
<	80	23	10	113
	0	23	7	30
	58	0	0	58
	22	0	0	22
	0	0	3	3
	0	0	0	0
"55+" " " "2;/34/4235'35-76" " " " " " "				
7. " "8. " "9. " " : " "6.				
" " " "4236 0'" " '7'" " " 6.				
<	83	18	13	114
	0	18	11	29
	61	0	0	61
	22	0	0	22
	0	0	2	2
	0	0	0	0
"56+" " " "2;/34/4235'35-7: " " " " " " " "				
/ " " " "7'" " "7'" " "0 " " " " "				
'3				
<	76	6	13	95
	6	6	12	24
	49	0	0	49
	21	0	0	21
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"57+" " " "2;/34/4235'36-34" " " " " " " " "				
/ " " " "7'" " "7'" "3'7'" " " " " "				
0 " " " " " " " " " " " "				
<	41	52	13	106
	37	0	1	38
	4	32	9	45
	0	20	2	22
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"58+" " " "2;/34/4235'36-36" " " " " " " " "				
/ " " " "7'" " "7'" "3'7'" " " " " "				
0 " " " " " " " " " " " "				
<	24	66	6	96
	24	0	0	24
	0	45	4	49
	0	21	2	23
	0	0	0	0
	0	0	0	0

"59+" " " " '2;/34/4235'36-38" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	76	7	20	103
	0	7	20	27
	51	0	0	51
	25	0	0	25
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"5:+" " " " '2;/34/4235'36-45" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	24	59	12	95
	20	0	0	20
	2	41	8	51
	2	18	2	22
	0	0	2	2
	0	0	0	0
"5;+" " " " '2;/34/4235'36-46" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	74	1	11	86
	0	1	11	12
	52	0	0	52
	22	0	0	22
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"62+" " " " '2;/34/4235'36-4; " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	15	72	5	92
	14	2	0	16
	0	50	3	53
	1	20	2	23
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"63+" " " " '2;/34/4235'36-52" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	76	5	9	90
	0	5	9	14
	53	0	0	53
	22	0	0	22
	1	0	0	1
	0	0	0	0

"64+" " " " '2;/34/4235'36-5;" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	69	3	10	82
	0	3	10	13
	51	0	0	51
	18	0	0	18
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"65+" " " " '2;/34/4235'36-69" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	71	1	16	88
	1	1	16	18
	53	0	0	53
	17	0	0	17
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"66+" " " " '2;/34/4235'36-73" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	16	40	39	95
	14	0	1	15
	1	31	27	59
	1	9	10	20
	0	0	1	1
	0	0	0	0
"67+" " " " '2;/34/4235'36-76" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	24	39	36	99
	21	0	0	21
	2	27	27	56
	1	11	9	21
	0	1	0	1
	0	0	0	0
"68+" " " " '2;/34/4235'36-77" " " " " " "				
/	"	"	"	"
<	72	4	5	81
	0	4	5	9
	55	0	0	55
	17	0	0	17
	0	0	0	0
	0	0	0	0

"69+" " " " "2;/34/4235"36-78" " " " " " "					
/ " " " " " " " " " " " "					
0					
<					
		17	56	19	92
		16	0	0	16
		1	42	12	55
		0	14	6	20
		0	0	1	1
		0	0	0	0
"6:+" " " " "2;/34/4235"36-79" " " " " " "					
/ " " " " " " " " " " " "					
<					
		71	2	10	83
		0	2	10	12
		53	0	0	53
		18	0	0	18
		0	0	0	0
		0	0	0	0
"6;+" " " " "2;/34/4235"36-7;" " " " " " "					
/ " " " " " " " " " " " "					
<					
		72	2	11	85
		0	2	10	12
		52	0	0	52
		20	0	0	20
		0	0	1	1
		0	0	0	0
"72+" " " " "2;/34/4235"37-22" " " " " " "					
/ " " " " " " " " " " " "					
<					
		72	2	13	87
		0	2	11	13
		52	0	0	52
		20	0	0	20
		0	0	2	2
		0	0	0	0
"73+" " " " "2;/34/4235"37-26" " " " " " "					
/ " " " " " " " " " " " "					
<					
		74	0	9	83
		0	0	7	7
		54	0	0	54
		20	0	0	20
		0	0	2	2
		0	0	0	0

'74+'	"	"	" '2;/34/4235'37-2;"	"	"	"	"	"
/	"	"	'7"	"	'7"	'36'	"	'37+
<		75	0				7	82
		0	0				5	5
		54	0				0	54
		21	0				0	21
		0	0				2	2
		0	0				0	0
'75+'	"	"	" '2;/34/4235'37-33"	"	"	"	"	"
/	'39'	"	'7"	"	'7"	'37'	"	'38+/'
<		77	0				12	89
		1	0				10	11
		57	0				0	57
		19	0				0	19
		0	0				2	2
		0	0				0	0
'76+'	"	"	" '2;/34/4235'37-36"	"	"	"	"	"
/	"	"	'7"	"	'7"	'3;'	"	'3;+
<		70	0				12	82
		1	0				10	11
		52	0				0	52
		17	0				0	17
		0	0				2	2
		0	0				0	0
'77+'	"	"	" '2;/34/4235'37-37"	"	"	"	"	"
/	'42'	"	'7"	"	'7"	'3;'	"	'42+''
<		70	0				7	77
		0	0				5	5
		51	0				0	51
		19	0				0	19
		0	0				2	2
		0	0				0	0
'78+'	"	"	" '2;/34/4235'37-39"	"	"	"	"	"
/	"	"	'7"	"	'7"	'44"	"	"
<		77	0				10	87
		0	0				8	8
		58	0				0	58
		19	0				0	19
		0	0				2	2
		0	0				0	0

"79+" " " " '2;/34/4235'37-3;" " " " " " " " "				
/	"	"	"	"
	"	"	"	"
<		77	0	3
		0	0	3
		57	0	0
		19	0	0
		1	0	0
		0	0	0
"7: +" " " " '2;/34/4235'37-43" " " " " " " " "				
/	"	"	"	"
	"	"	"	"
<		74	0	12
		0	0	11
		57	0	0
		17	0	0
		0	0	1
		0	0	0